



# ብሩሴሎሲስ (የውርጃ በሽታ)

## ብሩሴሎሲስ ምንድን ነው?

ብሩሴሎሲስ በባክቴሪያ አማካይነት በሰውና እንስሳት ላይ የሚከሰት በሽታ ሲሆን የመራቢያ አካላትን ዑደት በማዛባት ውርጃና የስነ ተዋልዶ ችግር ያስከትላል።

## በበሽታው የሚጠቁ እንስሳት የትኞቹ ናቸው?

በአመንዣኪ እንስሳት (የዳልጋ ከብት፣ በግና ፍየል) ላይ ይከሰታል።

## በዚህ በሽታ ሰው ሊጠቃ ይችላል?


- አዎ። ሰው በዚህ በሽታ በአስከፊ ሁኔታ ሊጠቃ ይችላል።
- የሚለዋወጥ የሰውነት ሙቀት፣ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ትኩሳት፣ ስንፈተ-ወሲብ፣ እንቅልፍ ማጣት፣ የሆድ ድርቀት፣ የምግብ ፍላጎት ማጣት፣ ራስ ምታት፣ የመገጣጠሚያ ህመም፣ ጠቅላላ የህመም ስሜትና የውርጃ ምልክት ያሳያሉ።

## ውርጃ የተከሰተው በብሩሴሎሲስ መሆኑን እንዴት ማወቅ ይቻላል?

- በአመንዣኪ እንስሳት ውርጃና የሞተ ጥጃ መወለድ የበሽታው ዋና መለያ ምልክት ነው።
- ውርጃው በአብዛኛው የሚከሰተው በእርግዝናው የመጨረሻ ሶስት ወራት ውስጥ ሲሆን፣
- በተባዕት እንስሳት የዘር ፍሬ ማመንጫ ማበጥና ህመም እንዲሁም መለስተኛ የስነ ተዋልዶ ችግር ወይም መሀንነትን ያስከትላል።

## ይህ በሽታ ከእንስሳት ወደ እንስሳት እንዴት ይተላለፋል?

- የበሽታው አምጭ ባክቴሪያ በሽሉ፣ በእንግዶ ልጅ እና በውርጃ ፈሳሾች አማካይነት ወደ አካባቢ ይሰራጫል።
- በአካባቢያችን የተሰራጨው ባክቴሪያ በአፋቸው በኩል በመግባት፣
- እንስሳት የተበከለ መኖ ወይም ውሃ በሚወስዱበት ጊዜ (ዋነኛ መተላለፊያ መንገድ)፣
- እንስሳት ከመራቢያ አካላት ወይም ከብልት የሚወጣ ፈሳሽን፣ የጨነገፈ ፅንሰን ወይም የተወለዱ የበግና ፍየል ግልገሎችን ሲልሱ፣
- የበሽታው አምጭ ባክቴሪያ ከወተት ጋር የሚወጣ በመሆኑ በግልገሎችና ጥጆች ዋነኛ የመተላለፊያ መንገድ ነው።



እንስሳትን በተበከለ ግጦሽ ማሰማራት



**ያለበቁ የመከላከያ አልባሳት (ጓንት፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ) የእንስሳት እርድ ሲከናወን**



### ይህ በሽታ ወደ ሰው እንዴት ይተላለፋል?

- ከማንኛውም የተበከለ ማህፀን የሚወጣ ፈሳሽ፣ የጨነገፈ ፅንሰ፣ የእንግዴ ልጅ፣ ሽንት እና ከማንኛውም የተበከለ አካላዊ ፈሳሽ ጋር በሚደረግ ቀጥተኛ ንክኪ፣
- ከበሽተኛ እንስሳት የተገኘና በአግባቡ ያልተቀቀለ ወይም ጥሬ ስጋ፣ ወተትና የወተት ተዋጽኦዎችን በመጠቀም፣



**ያለበቁ የመከላከያ አልባሳት በእጃችን እንስሳትን ማዋለድ**

- እንስሳትን በምናዋልድበት ወይም እርድ በምናከናውንበት ጊዜ የበሽታው አምጭ ባክቴሪያ በአየር አማካይነት ወደ ሰው አካል ሲገባ፣
- የእንስሳት ህክምና ሰራተኞች በስራ ላይ እያሉ በድንገት በሚደርስባቸው አደጋ ባክቴሪያው ቆዳቸውን አልፎ ሲገባ ወይም በተበከለ እጃቸው አይናቸውን በሚነካኩበት ጊዜ፣

### በሽታው ወደ እንስሳት እንዳይተላለፍ እንዴት መከላከል እችላለሁ?

- ብቸኛው የመከላከያ ዘዴ የእንስሳትን መዋያና ማደሪያ ጋጥ እንዲሁም የእርድ ቦታዎችን ንፅህና በአግባቡ በመጠበቅ ነው፡፡

### እራሴንና ቤተሰቤን ከዚህ በሽታ እንዴት መከላከል እችላለሁ?

- እንስሳትን በምናዋልድበት እና አዲስ የተወለዱ ግልገሎችን በምናፀዳበት ጊዜ የመከላከያ አልባሳትን በዋናነት የእጅ ጓንትና የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ በመጠቀም፣
- ወተትን በሚገባ አፍልቶ በመጠቀም፣
- ከእንስሳት እና ጥሬ ስጋ ወይም ወተትና የወተት ተዋጽኦዎች ጋር ከሚደረግ ንክኪ አስቀድሞ በአካላችን ወይም በቆዳችን የሚገኝን ማንኛውም ቁስል በመሸፈን፣
- ድንገተኛ የድካም ስሜት፣ የራስ ምታትና የሆድ ህመም ምልክቶች ሲሰማን ትኩሳት ቢኖርም ባይኖርም ሀኪም በማማከር፡፡



**በአግባቡ ያልተቀቀለ ወይም ያልበሰለ ወይም ጥሬ ወተት እና ስጋ ስንጠቀም**